

አዲስ የጤና ሽፋን ለአዋቂዎች

ከጃንዋሪ 1 2019 ጀምሮ በቨርጂንያ የሚኖሩ አዋቂዎች ጥራቱን የጠበቁ፣ በዝቅተኛ ክፍያና ያለክፍያ የጤና መድሃኒት ማግኘት ይችላሉ!

አዲሱ የአዋቂዎች የጤና ሽፋን ምንድን ነው?

የ Medicaid ሽፋን ሕግ ተቀይሯል። ይህም ማለት ከዚህ ቀደም ለ Medicaid አመልክተው ከነበረና ተቀባይነት ካላገኙ፣ አሁን ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ከኖቨምበር 1 2018 ጀምሮ በ Medicaid አማካኝነት ለጤና መድሃኒት ብቁ ለመሆን ማመልከት ይችላሉ። ጥቅምቱም ከጃንዋሪ 1 2019 ይጀምራል።

በሽያጭ፣ ኮንስትራክሽን፣ ህፃናት እንክብካቤ፣ ላንድስኬፕ፣ የምግብ አገልግሎትና የጤና መድሃኒት አገልግሎት የሌላቸው ሌሎች ስራዎች አሁን ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

አዲሱ የአዋቂዎች የጤና ሽፋን በሌላ መንገድ የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ማግኘት የማይችሉ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ቤተሰቦችን ትልቅ ጥቅም ይሰጣል።

ምን ይሸፍናል?

አዲሱ የጤና መድሃኒት ለአዋቂዎች የሚያካትተው፡

- ሀኪም፣ ሆስፒታልና የድንገተኛ አደጋ አገልግሎት
- መድሃኒት ማዘዝ
- የላብራቶሪና ኤክስሬይ አገልግሎት
- የእናቶችና የተወለዱ ህፃናት እንክብካቤ
- የረጅም ጊዜ እንክብካቤና ድጋፍ አገልግሎት
- የቤት ውስጥ የጤና አገልግሎት
- የሱስና የማገገም ህክምና አገልግሎት ጨምሮ የባህሪ ጤና አገልግሎት
- አካላዊ፣ ሞያዊና የንግግር ተራፕ ጨምሮ የማገገም አገልግሎት
- ሌሎች አማራጮች በሌሉበት ጊዜ Medicaid-ሽፋን ወዳላቸው አገልግሎቶች መጓጓዣ ማቅረብ
- የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት
- የህክምና መሳርያና አቅርቦቶች
- የመከላከልና ደህንነት አገልግሎትና በዘር የሚመጣ በሽታ ማነጅመን አገልግሎቶች
- እንዲሁም ሌሎችንም!

ሽፋን የሚያገኘው ማን ነው?

አዋቂዎች ለአዲስ የጤና ሽፋን ብቁ

- በቨርጂንያ የሚኖሩ
- ዕድሜያቸው ከ 19 – 64
- Medicare የማያገኙ ወይ ብቁ ያልሆኑ
- በቤተሰብ መጠን የሚለያየውን የገቢ መለኪያ ማሟላት

የአዋቂዎች ሽፋን ለማግኘት የገቢ ወሰን (ጠቅላላ ገቢ*)

| Family Size | ወርሀዊ | ዓመታዊ |
|-------------|---------|----------|
| 1 | \$1,677 | \$20,121 |
| 2 | \$2,268 | \$27,214 |
| 3 | \$2,859 | \$34,307 |
| 4 | \$3,450 | \$41,400 |
| 5 | \$4,042 | \$48,494 |
| 6 | \$4,633 | \$55,587 |

*ከጃንዋሪ 20 2023 ጀምሮ ተፈፃሚ የሚሆን። የገቢ ወሰኖች በየአመቱ ማስተካከያ ይደረግባቸዋል።

እንዴት ማመልከት እችላለሁ?

- ወደ ከቨር ሽፋን የጥሪ ማእከል በ 833-5CALLVA ይደውሉ። አስተርጓሚዎች ይቀርባሉ።
ተወካዮቻችን እርስዎ የሚመርጡትን ቋንቋ ከሚናገር ሰው ጋር ያገናኛታል።
- ኦንላይን ማመልከቻዎን በ www.commonhelp.virginia.gov
- ኦንላይን ማመልከቻዎን በጤና መድሃኒት ማርኬትፕሌስ፡ www.healthcare.gov
- ማመልከቻ ወረቀቶን በአካባቢዎ ለሚገኘው ማህበራዊ አገልግሎት ክፍል ይላኩ ወይ ያስገቡ።

ሲያመለክቱ ለሚያስፈልጉት መረጃ www.coverva.org በመጎብኘት ማመልከቻ ገፅ የሚለውን ይጫኑ።

